



አንድስዋ የኩርድ ቤት ከዘም

Fotballhelten Andiswa

- ✎ Eden Daniels
- ✑ Eden Daniels
- ☞ Dawit Girma
- 💬 amharisk / nynorsk
- 🔊 nivå 2



አንድስዋ ወንደች ለዚች ነስ ሲጠውቱ እየተመለከተች
ነው:: ከልዕች ጽር ተቀለቷለ መጠውቱ ፍላጊች::
እስልጠናንም ከልዕች ጽር እንደ ነስ ለምጥና መሰራት
ትቻል እንደሆነ መየቻቸው::

...

Andiswa såg på at gutane spelade fotball. Ho ville så gjerne vera med! Ho spurde trenaren om ho kunne få trene saman med dei.



አስልጠኑ እወችን ወገበ ላይ አደረገ:: <<በዚህ ክ/በት
ወንድ ለቃቄ በቂ ፍቃው እንዲሚወቁ የተፈቀደለቻቸው::>>
እለ::

...

Trenaren sette hendene i sida. "På skulen
her får berre gutter spela fotball", sa han.



ለዚህ ፍጥነት «የልብስ በል» እንደተጨውነት የገዢና:: እነዚም
ለሆነ «የልብስ በል» እንደሆነ:: እባር ነስ ገን ለወጻድ ለዚህ
እንደሆነ የገዢና:: እንዲሰዋ ተናደደች::

...

Gutane sa at ho skulle gå og spela nettball.
Dei sa at nettball er for jenter og fotball er
for gutter. Andiswa vart sint.



በሚቀጥለው ቅን ት/ቤቱ ታላቁ የእግዚ ነት ገጣሚያ
ነበረበት፡፡ አስልጻኑ በጠም ተጨማሪለ፡፡ ፈክንያቶም
የበደና ወሰኑ ተጨዋቂ በህመም ፈክንያት መጨወሻ
በለመችለ ነበር፡፡

...

Dagen etter var det ein stor fotballkamp på skulen. Trenaren var bekymra fordi den beste spelaren på laget var sjuk og kunne ikkje spela.



አንድስዋ ወደ አስልጣኑ እየደጋጉት ፍቅር አንድነቻዎት
አንድሩቻዎት ለመተችዎ:: አስልጣኑ ሚኒማ
አንድለበት ገጽ ገበዎ:: ከዚያም አንድስዋ በደናን
አንድነቻዎች ፍቅርለት::

...

Andiswa sprang bort til trenaren og trygla om å få lov til å spela. Kva skulle han svara? Han bestemte å la Andiswa vera med på laget.



ጨወታው በጣም ፈታኝ ነበር፡፡ በመሬትምናው ግማሽ
የጨወታው ክፍለ ገዢ ማንም ገል ለያስቀባር አልቻለም፡፡

...

Det vart ein hard kamp. Ingen hadde skåra mål etter første omgang.



በሆነተኛው አጭማሽ የሚወቃቻ ገዢ ከልደችና መከከል
አንድ ነስ ለእንዲሰዋ አቀበለት፡ ነስን በፍጥነት ወደ ገል
እያንከባለለች ፈደች፡ ከዚያም ነስን በኋላ አከርራ
መታችውና ገል አስቀተረች፡

...

I andre omgang sentra ein gut ballen til Andiswa. Ho sprang mot målet, klinte til ballen og skåra.



ተመልከቻ በደሰታ አበደ:: ከዚያ ቅን ፕሮግ ስቶችም
በት/ቤቱ ነገ እንዲጠቀቁ ተፈወለቸው::

...

Publikum var frå seg av glede. Sidan den
dagen fekk jenter òg spela fotball på skulen.



Barnebøker for Norge

barneboker.no

አንድስዋ የአገር ነት ከከደ

Fotballhelten Andiswa

Skrevet av: Eden Daniels

Illustrert av: Eden Daniels

Oversatt av: Dawit Girma (am), Espen Stranger-Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge (barneboker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons
[Navngivelse-IkkeKommersiell 3.0 Internasjonal Lisens](#).